

አዲስ የጤና የመድን ዋስትና ሽፋን ለአዋቂዎች

ከጅንዋሪ 1 2019 ጀምሮ፣ በቨርጂንያ የሚኖሩ ተጨማሪ አዋቂዎች ጥራት ያለው፣ ባነስተኛ ዋጋ የቀረባና ምንም ዋጋ የሚያስከፍል የጤና የመድን ዋስትና ሽፋን ማግኘት ይቻላል!

1. ይህ አዲስ የጤና የመድን ዋስትና ሽፋን ለአዋቂዎች ምንድነው?

የሜዲኬይድ መመሪያዎች ላይ ለውጦች ተደርገዋል። ይህም ማለት፣ ከዚህ በፊት ሜዲኬይድ ለማግኘት ማመልከቻ ካሳገቡ በኋላ፣ ተከልክለው ከነበረ፣ አሁን ግን ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። ከኖቨምበር 1, 2018 ጀምሮ፣ ተጨማሪ ብዙ ሰዎች ለጤና የመድን ዋስትና ሽፋን በሜዲኬይድ በኩል ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። ጥቅሞች ጃንዋሪ 1, 2019 ላይ ይጀምራሉ።

በቸርቻሮ፣ ኮንትራክቲን፣ የልጅ እንክብካቤ፣ ላንድስኬፒንግ፣ የምግብ አገልግሎትና የጤና የመድን ዋስትና ሽፋን በማይሰጡ በተጨማሪ ሌሎች ስራዎች ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች፣ አሁን ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ።

ይህ አዲስ የጤና የመድን ዋስትና ሽፋን ለአዋቂዎች፣ የጤና እንክብካቤ ማግኘት አይችሉ ለነበሩ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ቤተሰቦች ከፍተኛ ጥቅሞችን ይሰጣል።

2. የሚሸፍናቸው ነገሮች ምንድናቸው?

ይህ አዲስ የጤና የመድን ዋስትና የሚከተሉትን ሽፋኖችን ለአዋቂዎች ይሰጣል።

- ሐኪም፣ ሀኪም ቤትና የኢመርጅንሲ አገልግሎቶች
- በሐኪም የታዘዙ መድሃኒቶች
- የላቦራቶሪና የራጂ አገልግሎቶች
- የወሊድና አዲስ ለተወለደ ሕጻን እንክብካቤ
- የረጅም-ጊዜ እንክብካቤና የድጋፍ አገልግሎቶች
- የቤት ውስጥ የጤና አገልግሎቶች
- ሱስንና ከሱስ የማላቀቅያ የህክምና አገልግሎቶችን ካተተ የአእምሮ ጤና አገልግሎቶች
- የፊዚካል፣ አኩፔሽናልና የንግግር ቴራፒዎችን ያካተተ የመልሶ ማቋቋም አገልግሎቶች
- በሜዲኬይድ ሽፋን ወደ ተደረገላቸው አገልግሎቶች፣ ሌላ አማራጮች የማይገኙ ከሆኑ
- የቤተሰብ እቅድ አገልግሎቶች
- የህክምና መሳርያዎችና ስንቆች
- የአስቀድሞ መከላከያና የደህንነት አገልግሎቶችና የጠና በሽታን የማስተዳደር አገልግሎቶች
- እንዲሁም ሌሎች ተጨማሪዎች!

3. ሽፋን የሚያገኘው ማነው?

አዋቂዎች የሚከተሉትን ካሟሉ፣ ለዚህ አዲስ የጤና ሽፋን ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ።

- በቨርጂንያ ውስጥ የሚኖር
- ዕድሜ 19 – 64
- ሜዲኬር የማያገኙ ወይም ለሜዲኬር ብቁ ያልሆኑ
- የገቢ መስፈርቶችን ያሟላ፣ ይህም እንደ የቤተሰብ ብዛት ቁጥር ይለያያል

አዋቂ ሽፋን ለማግኘት የገቢ ጣራ መጠን (ጠቅላላ)*

የቤተሰብ ዛት	ወርሐዊ	ዓመታዊ
1	\$1,482	\$17,775
2	\$2,004	\$24,040
3	\$2,526	\$30,305
4	\$3,048	\$36,570
5	\$3,570	\$42,836
6	\$4,092	\$49,101

*ጃንዋሪ 13, 2021 ጀምሮ፣ የገቢ ጥራ መጠን በየዓመቱ የሚሰተካከሉ ይሆናሉ።

4. እንዴት ማመልከት እችላለሁኝ?

ከሚከተሉት ውስጥ በማንኛውም መንገድ ማመልከት ይችላሉ።

- ወደ ካቨር ቨርጂንያ ኮል ሴንተር (Cover Virginia Call Center) በስልክ ቁጥር 1-855-242-8282 በመደወል። አስተርጓሚዎች ተዘጋጅተዋል። የኛ ወኪል፣ እርስዎ የመረጡትን ቋንቋ ከሚናገር ሰው ጋር ያገናኙዎታል።
- በሚከተለው የድረገጽ አድራሻ ላይ የሚገኘውን የ Common Help ማመልከቻ ይመሉ። www.commonhelp.virginia.gov
- በሚከተለው የድረገጽ አድራሻ ላይ የሚገኘውን የ Health Insurance Marketplace ማመልከቻ መመላት። www.healthcare.gov
- የወረቀት ማመልከቻዎን በፖስታ ወይም በአካባቢዎ ወደሚገኘው የ Department of Social Services በአካል ተገኝቶ ማድረስ ማመልከቻ በሚሞሉበት ወቅት የትኞቹ ሰነዶች እንደሚያስፈልጉ ለማወቅ የ www.coverva.org ድረገጹን ይጎብኙ። Apply በሚለው ገጽ ላይ ክሊክ ያድርጉ።

